



ފަންޓިކަރު ސަރުކާރުގެ ނަންބަރު

1193-CVC-2025

މިއަހަރުގެ ފަންޓިކަރު ސަރުކާރުގެ ނަންބަރު 1193-CVC-2025 (މިއަހަރުގެ ފަންޓިކަރު)

ފަންޓިކަރު ސަރުކާރުގެ ނަންބަރު

މިއަހަރުގެ ފަންޓިކަރު ސަރުކާރުގެ ނަންބަރު

މިއަހަރުގެ ފަންޓިކަރު ސަރުކާރުގެ ނަންބަރު

މިއަހަރުގެ ފަންޓިކަރު ސަރުކާރުގެ ނަންބަރު

07 ފަންޓިކަރު ސަރުކާރުގެ ނަންބަރު 1447

02 ފަންޓިކަރު ސަރުކާރުގެ ނަންބަރު 2025



ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގެޒެޓް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގެޒެޓް (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގެޒެޓް)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގެޒެޓް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގެޒެޓް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގެޒެޓް / ގެޒެޓް

A047047 ގެޒެޓް ނަންބަރު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގެޒެޓް

18 ސަފްހާ 1446

20 ނަންބަރު 2025



[illegible][illegible]

[illegible]

مَدَامُ فَتَحْتُ لَكَ دَارَ الْوَسْطَى وَبَنِيَّ فِيهَا
لَا تَقْرَبُ بَنِيَّ وَلَا تَقْرَبُ بَنِيَّ وَلَا تَقْرَبُ

وَأَمَّا الْفُلُ فَأُرْسِلَتْ بِرَحْمَةٍ مِنَّا لِيُبَيِّنَ لَكُمْ آيَاتِنَا فَتَدَارَكُوا أَلَمًا لَّيِّنًا

تَجِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بَارَكْنَا فِيهِ وَالْآلَاءُ كَثِيرٌ مِمَّا يُبَارِكُ فِيهِ، وَكَرَّمُوا فِيهِ رَحْمَةً لِرَبِّهِمْ تَزِيدُهُمْ حَقًّا وَنِعْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ 96 قَوْلَهُ

دَوْرَتِ (۱) دَرِ نَجْعِ مَسْمُومٍ بِرَوْدِي تَرْجَمُو وَتَرْسَلَنَ رَوْدِي

43 مَوسَىٰ ذَرِّقْ (س) مَرْتَبَةً مَرْتَبَةً فَعِزُّهُ مَعْرُورٌ

"...وہی ہے جو..."

وَقَرَّهٖ سَرَّهٖ وَتَرَّهٖ،

[illegible]

۱۰۵





258 ویں آرٹیکل کے تحت، عدالت نے فیصلہ دیا کہ درخواست گزار کی درخواست مسترد کی جائے گی۔

1.3.7 آرٹیکل 268 ویں آرٹیکل کے تحت، عدالت نے فیصلہ دیا کہ درخواست گزار کی درخواست مسترد کی جائے گی۔
 درخواست گزار نے کہا کہ عدالت نے اس کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔
 درخواست گزار نے کہا کہ عدالت نے اس کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔
 درخواست گزار نے کہا کہ عدالت نے اس کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔
 درخواست گزار نے کہا کہ عدالت نے اس کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔
 درخواست گزار نے کہا کہ عدالت نے اس کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔
 درخواست گزار نے کہا کہ عدالت نے اس کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔

1.3.8 آرٹیکل 37 ویں آرٹیکل کے تحت، عدالت نے فیصلہ دیا کہ درخواست گزار کی درخواست مسترد کی جائے گی۔
 درخواست گزار نے کہا کہ عدالت نے اس کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔
 درخواست گزار نے کہا کہ عدالت نے اس کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔
 درخواست گزار نے کہا کہ عدالت نے اس کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔
 درخواست گزار نے کہا کہ عدالت نے اس کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔
 درخواست گزار نے کہا کہ عدالت نے اس کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔
 درخواست گزار نے کہا کہ عدالت نے اس کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔

1.3.9 آرٹیکل 177 ویں آرٹیکل کے تحت، عدالت نے فیصلہ دیا کہ درخواست گزار کی درخواست مسترد کی جائے گی۔
 درخواست گزار نے کہا کہ عدالت نے اس کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔
 درخواست گزار نے کہا کہ عدالت نے اس کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔
 درخواست گزار نے کہا کہ عدالت نے اس کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔
 درخواست گزار نے کہا کہ عدالت نے اس کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔
 درخواست گزار نے کہا کہ عدالت نے اس کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔
 درخواست گزار نے کہا کہ عدالت نے اس کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔

177 ویں آرٹیکل کے تحت، عدالت نے فیصلہ دیا کہ درخواست گزار کی درخواست مسترد کی جائے گی۔



[illegible]

وَقَدْ كَرِهَ اللَّهُ مِثْلَ هَذَا وَلِئَلَّا تُؤْخَذَ بِشَايِئِهِمْ

non-justiciable

doctrine و دَرْتَرْدُوْسَ دِلْمَعْرُفِ مَحْفُوزْ دَرْ سَوَادِیْ شَرْعِ نَاوَسْتِرِ،

نَاسِخُ الرِّسَالَةِ دُونَ مَوْجُودِهَا مَرْدُودٌ



1.4

1.4.1

١٧٧ و س ر ز ا ت ر ک ر د ن م ر ه ج ی

وَقَدْ خَرَسَ دُرُودُكَ الْبُحْرَىٰ رَحْمَةُكَ شَعْرَتِي وَشَعْرَتُكَ دُرُودُكَ وَشَعْرَتُكَ دُرُودُكَ وَشَعْرَتُكَ دُرُودُكَ

تبریز و کوهستانهای آن

1.4.2

[illegible]

سکر ایفیسری دج خوری سرزد داسر سار ار ترخ کورسو سو ار ار ار

قوتی برادر سادتر،

1.4.3

[illegible]

مَكْرَهُهُمُوهِيءُ دَجْجَ وَخِيءُ مَكْرَهُهُمُوهِيءُ دَجْجَ وَخِيءُ مَكْرَهُهُمُوهِيءُ دَجْجَ وَخِيءُ

دَج مَوْ وَبَرْ اَزْ اَزْ تَرَقَرَوْ، كَرْدَنْ دِهَوْدِي دَج مَوْ اَزْ اَزْ تَرَقَرَوْ، اَزْ اَزْ تَرَقَرَوْ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

[illegible][illegible][illegible]

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ بِاَنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الْكَرِيْمُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ بِاَنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الْكَرِيْمُ

[illegible][illegible]

کے



وَقَدْ كَرِهَ اللَّهُ لَهَا أَنْ تَكُونَ مِثْلَ هَذِهِ

[illegible][illegible]

(ሀ) ማስታወሻው ለጥያቄው ያስፈልገውን ሰነድ ያቅርባል፤
ማስታወሻው ለጥያቄው ያስፈልገውን ሰነድ ያቅርባል፤
ማስታወሻው ለጥያቄው ያስፈልገውን ሰነድ ያቅርባል፤

(ለ) ማስታወሻው ለጥያቄው ያስፈልገውን ሰነድ ያቅርባል፤
ማስታወሻው ለጥያቄው ያስፈልገውን ሰነድ ያቅርባል፤

3. ለጥያቄው ያስፈልገውን ሰነድ ያቅርባል፤

3.1 ጥያቄው ለጥያቄው ያስፈልገውን ሰነድ ያቅርባል፤
ጥያቄው ለጥያቄው ያስፈልገውን ሰነድ ያቅርባል፤
ጥያቄው ለጥያቄው ያስፈልገውን ሰነድ ያቅርባል፤
ጥያቄው ለጥያቄው ያስፈልገውን ሰነድ ያቅርባል፤
ጥያቄው ለጥያቄው ያስፈልገውን ሰነድ ያቅርባል፤

3.2 ጥያቄው ለጥያቄው ያስፈልገውን ሰነድ ያቅርባል፤
ጥያቄው ለጥያቄው ያስፈልገውን ሰነድ ያቅርባል፤
ጥያቄው ለጥያቄው ያስፈልገውን ሰነድ ያቅርባል፤
ጥያቄው ለጥያቄው ያስፈልገውን ሰነድ ያቅርባል፤
ጥያቄው ለጥያቄው ያስፈልገውን ሰነድ ያቅርባል፤

3.3 ጥያቄው ለጥያቄው ያስፈልገውን ሰነድ ያቅርባል፤
ጥያቄው ለጥያቄው ያስፈልገውን ሰነድ ያቅርባል፤
ጥያቄው ለጥያቄው ያስፈልገውን ሰነድ ያቅርባል፤



3.7. $\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m v^2 \right) = \frac{1}{2} m \frac{d}{dt} (v^2) = m v \frac{dv}{dt} = m v a$
 $\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m v^2 \right) = \frac{1}{2} m \frac{d}{dt} (v^2) = m v \frac{dv}{dt} = m v a$
 $\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m v^2 \right) = \frac{1}{2} m \frac{d}{dt} (v^2) = m v \frac{dv}{dt} = m v a$
 $\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m v^2 \right) = \frac{1}{2} m \frac{d}{dt} (v^2) = m v \frac{dv}{dt} = m v a$



مَرْكَزِ مَحْسُورِي دَحِي مَحْسُورِي مَرْكَزِ مَحْسُورِي دَحِي مَحْسُورِي

سَمْعُوْنُ ۲۰ قَسْرَ مَرَرِ مَقْصُورٌ دَخَلَ مَرْزُوقٌ ۱۵ قَسْرَ دَخَلَ مَرْزُوقٌ (۱) رَسْرَ رَسْرُوفٌ رَسْرُوفٌ



6. $\frac{1}{x^2} = x^{-2}$ $\frac{d}{dx} x^{-2} = -2x^{-3} = -\frac{2}{x^3}$ $\frac{d}{dx} \frac{1}{x^2} = -\frac{2}{x^3}$

۵۰۰ ۴۰۰

[illegible][illegible]



مادة 88 من قانون مدني

مادة 88 من قانون مدني

13. المادة 88 من قانون مدني (س) في حالة وقوع جريمة مدنية، فإن المحكمة المختصة بالنظر في الدعوى المدنية، لا يجوز لها أن تنظر في الدعوى الجنائية، ما لم تكن الدعوى المدنية قد تم الفصل فيها بالفعل.

14. المادة 88 من قانون مدني (س) في حالة وقوع جريمة مدنية، فإن المحكمة المختصة بالنظر في الدعوى المدنية، لا يجوز لها أن تنظر في الدعوى الجنائية، ما لم تكن الدعوى المدنية قد تم الفصل فيها بالفعل.

15. المادة 88 من قانون مدني (س) في حالة وقوع جريمة مدنية، فإن المحكمة المختصة بالنظر في الدعوى المدنية، لا يجوز لها أن تنظر في الدعوى الجنائية، ما لم تكن الدعوى المدنية قد تم الفصل فيها بالفعل.

² المادة 2009/SC-C/02 من قانون مدني.

³ المادة 2012/SC-C/35 من قانون مدني.



[illegible][illegible]

17. $\frac{1}{x^2} = x^{-2}$ $\frac{d}{dx} x^{-2} = -2x^{-3} = -\frac{2}{x^3}$ $\frac{d}{dx} \frac{1}{x^2} = -\frac{2}{x^3}$



(ክስታቢያዊ ምርመራ)⁵ ክስታቢያዊ ምርመራ ለመፈፀም የሚያስፈልጉትን ሰነዶች ለመስጠት ማብቃት ይገባል፡

17.1 ክስታቢያዊ ምርመራ 88 ዓ.ም. ደንብ (ሰ) ን ተገዳሪዎች ማስፈጸሚያ ድርጅት የሚገኝበት ስራ ስለተፈፀመ በሚያመለክት ሰነድ ለመስጠት ማብቃት ይገባል፡

17.2 ለክስታቢያዊ ምርመራ 88 ዓ.ም. ደንብ (ሰ) ን ማስፈጸሚያ ድርጅት የሚገኝበት ስራ ስለተፈፀመ በሚያመለክት ሰነድ ለመስጠት ማብቃት ይገባል፡

17.3 ማስፈጸሚያ ድርጅት የሚገኝበት ስራ ስለተፈፀመ በሚያመለክት ሰነድ ለመስጠት ማብቃት ይገባል፡

1. ክስታቢያዊ ምርመራ ለመፈፀም የሚያስፈልጉትን ሰነዶች ለመስጠት ማብቃት ይገባል፡
2. ማስፈጸሚያ ድርጅት የሚገኝበት ስራ ስለተፈፀመ በሚያመለክት ሰነድ ለመስጠት ማብቃት ይገባል፡

17.4 ለክስታቢያዊ ምርመራ 88 ዓ.ም. ደንብ (ሰ) ን ማስፈጸሚያ ድርጅት የሚገኝበት ስራ ስለተፈፀመ በሚያመለክት ሰነድ ለመስጠት ማብቃት ይገባል፡

1. ደንብ ለመፈፀም የሚያስፈልጉትን ሰነዶች ለመስጠት ማብቃት ይገባል፡



⁵ ምርመራ 2012/SC-C/37 ክስታቢያዊ ምርመራ

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]22 & 23 

ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް ގައި ބަޔާންކުރި ގޮތުގައި 7. ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބަޔާންކުރި ގޮތުގައި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް ގައި

8. ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބަޔާންކުރި ގޮތުގައި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް ގައި

ދިވެހި

ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބަޔާންކުރި ގޮތުގައި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް ގައި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބަޔާންކުރި ގޮތުގައި

ހ. ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބަޔާންކުރި ގޮތުގައި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް ގައި (A047047) ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބަޔާންކުރި ގޮތުގައި

ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބަޔާންކުރި ގޮތުގައި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް ގައި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބަޔާންކުރި ގޮތުގައި

ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބަޔާންކުރި ގޮތުގައި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް ގައި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބަޔާންކުރި ގޮތުގައި

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް ގައި

ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބަޔާންކުރި ގޮތުގައި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް ގައި

7 ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބަޔާންކުރި ގޮތުގައި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް ގައި 32/2021 (ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބަޔާންކުރި ގޮތުގައި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް ގައި) 283 ވަނަ ޖަދުވަލު (ހ.)

8 ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބަޔާންކުރި ގޮތުގައި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް ގައި 32/2021 (ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބަޔާންކުރި ގޮތުގައި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް ގައި) 283 ވަނަ ޖަދުވަލު (ހ.)

ސަފުހާ 23 23

